

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

፴፪ኛ ዓመት ቁጥር ፲፰
አዲስ አበባ የካቲት ፲፯ ቀን ፪ሺ፲፰

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

32th Year No. 18
ADDIS ABABA, 24th February, 2026

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፭፻፹፯/፪ሺ፲፰

የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የአገልግሎት
ክፍያ አፈፃፀም ደንብ.....ገጽ ፲፱ሺ፭፻፸፰

Content

Regulation No. 587/2026

Immigration and Citizenship Service fee
RegulationPage 19578

ደንብ ቁጥር ፭፻፹፯/፪ሺ፲፰

የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ለሚሰጣቸው
የተለያዩ አገልግሎቶች የሚከፈል የአገልግሎት
ክፍያን ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት

ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በፌዴራል መንግሥት
የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፯፻፵፰/፪ሺ፩
(እንደተሻሻለ) አንቀጽ ፲፯ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና
በኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አዋጅ ቁጥር
፩ሺ፲፻፴፰/፪ሺ፲፯ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ
(፩) ፊደል-ተራ (የ) መሠረት ይህን ደንብ
አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት
የአገልግሎት ክፍያ አፈፃፀም ደንብ
ቁጥር ፭፻፹፯/፪ሺ፲፰” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

REGULATION No. 587/2026

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR FEES PAYABLE FOR SERVICES PROVIDED BY THE IMMIGRATION AND NATIONALITY SERVICE

This Regulation is issued by the Council of
Ministers pursuant to Article 17 Sub-Article (1)
of the Federal Government Financial
Administration Proclamation No. 648 /2009 (as
amended) and Article 6 Sub-Article (1)
Paragraph (w) of the Immigration and citizenship
service Proclamation No. 1338/2024.

1. Short Title

This regulation may be cited as the
“Immigration and Citizenship Service fee
Regulation No.587/2026”.

፪. ትርጓሜ

የቃሉ ወይም የሀረጉ አገባብ የተለየ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “አገልግሎት” ማለት የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ነው።

፪/ “አስቸኳይ አገልግሎት” ማለት በዚህ ደንብ በተያያዘው ሰንጠረዥ ፩ እና ፪ በተመለከተው መሰረት በሀገር ውስጥ በሁለት እና በአምስት በውጭ ሀገር በአስራ አምስት ቀን የሚሰጥ አገልግሎት ነው።

፫/ “ልዩ አገልግሎት” ማለት ከአስቸኳይ አገልግሎት በተሻለ ፍጥነት በሀገር ውስጥ የሚሰጥና ተጨማሪ ክፍያ የሚጠየቅበት የአገልግሎት አይነት ሲሆን፤ የታተመ ፓስፖርት፤ የጉዞና የይለፍ ሰነድ ወይም ማንኛውንም በአገልግሎቱ የሚሰጥን ሰነድ አገልግሎት ጠያቂው ባለበት ቦታ ማድረስን ይጨምራል።

፬/ “ወርቃማ ቪዛ” ማለት ለአስር አመት የሚያገለግል የቪዛ አይነት ነው።

፭/ “ጥገኛ” ማለት ከቤተሰብ ጋር አብሮ የሚኖር እና በአገልግሎት ጠያቂው ገቢ የሚተዳደር ሰው ነው።

፮/ “ቤተሰብ” ማለት የአገልግሎት ጠያቂው ሚስት፤ ባል ወይም ልጅ ነው።

፯/ “አገልግሎት ጠያቂ” ማለት ፓስፖርት፤ ቪዛ፤ የጉዞና የይለፍ ሰነድ፤ መታወቂያ ወይም በአገልግሎቱ የሚሰጥ ማንኛውም ሰነድ እንዲሰጠው የጠየቀ ሰው ነው።

2. Definitions

Unless the context otherwise requires, in this Regulation:

1/ “**Service**” means Immigration and citizenship service.

2/ “**Urgent service**” means a service provided within two days and five days domestically and within fifteen days abroad, as indicated in the schedule 1 and 2 attached to this Regulation.

3/ “**Special service**” means a service provided domestically at a faster rate than urgent service for which an additional fee is charged, and includes the delivery of a printed passport, travel document, or any document provided by the service to the location of the customer.

4/ “**Golden visa**” means a type of visa that is valid for ten years.

5/ “**Dependent**” means a person who lives with the family and is supported by the income of the person requesting the service.

6/ “**Family**” means the wife or husband and children of the person requesting the service.

7/ “**Applicant**” means a person who requests a passport, visa, travel document, identification card or any document provided by the Service.

፳/ በወንድ ፆታ የተገለፀው ሴትንም ይጨምራል፡፡ ፳፱/ ሌሎች በዚህ ደንብ ጥቅም ላይ የዋሉ ቃላትና ሀረጎች በኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፴፰/፪ሺ፲፮ የተሰጣቸው ትርጓሜ ይኖራቸዋል፡፡	8/ Expression in the masculine gender includes the feminine. 9/ Other words and phrases used in this regulation shall have the meaning ascribed to them under the Immigration and citizenship service Proclamation No. 1338/2024.
፫. ክፍያው የሚመለከታቸው የአገልግሎት አይነቶች ፩/ የፓስፖርት አገልግሎቶች፤ ፪/ የቪዛ አገልግሎቶች፤ ፫/ የትራንዚት አገልግሎት፤ ፬/ የመኖሪያ ፈቃድ አገልግሎቶች፤ ፭/ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ አገልግሎቶች፤ እና ፮/ የሲቪል ምዝገባ አገልግሎት፤ ናቸው፡፡	3. <u>Types of Immigration and Citizenship Services subject to Charges</u> 1/ passport services; 2/ Visa services; 3/ Transit Visa services; 4/ Residence Permit services; 5/ Ethiopian origin ID services; and 6/ Civil Registration Services.
፬. የአገልግሎት ክፍያ መጠን እና የአከፋፈል ሁኔታ ፩/ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች የሚያስከፍለው የክፍያ መጠን እና የአከፋፈል ሁኔታ ከዚህ ደንብ ጋር በተያያዙት ሰንጠረዥ በተመለከተው መሠረት ይሆናል፡፡ ፪/ ከዶላር በተጨማሪ በውጭ ምንዛሪ የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም የሚፈልግ አገልግሎት ፈላጊ በክፍያ ሰንጠረዥ ከተጠቀሰው የዶላር መጠን ጋር ተመጣጣኝ በሆነ ፓውንድ፣ ዩሮ ወይም በሌላ በኢትዮጵያ ተቀባይነት ባለው የውጭ ሀገር ገንዘብ ክፍያውን እንዲፈፅም ሊፈቀድለት ይችላል፡፡	4. <u>Service Fee Amount and payment modalities</u> 1/ The amount of fee to be paid and the payment modalities for services provided by Immigration and Citizenship Service shall be as prescribed in the schedules attached to this Regulation. 2/ An applicant who wishes to pay for services in a foreign currency other than dollars may be permitted to effect such payment in pounds, euros, or other foreign currency acceptable in Ethiopia equivalent to the dollar amount specified in the schedule attached to this Regulation.

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው አገልግሎቱ የታተመ ፓስፖርት፣ የጉዞ ሰነድ ወይም የይለፍ ሰነዶችን አገልግሎት ጠያቂው ባለበት ቦታ ለማድረስ ከትራንስፖርት ክፍያ በተጨማሪ ለሚሰጠው ልዩ አገልግሎት በአባሪ ሰንጠረዥ በተመለከተው አግባብ ክፍያ ያስከፍላል፡፡

፬/ በጉዞ ሰነድ፣ መኖሪያ ፈቃድ፣ በመታወቂያ ወይም የሲቪል ምዝገባ ምስክር ወረቀት ላይ የተገኘ ስህተት በአገልግሎቱ የተፈጠረ ከሆነ ስህተቱ ያለክፍያ እንዲስተካከል ይደረጋል፡፡

፭/ በዚህ ደንብ መሠረት የሚጠየቅ ክፍያ በሕግ ወይም በዓለም አቀፍ ስምምነት መሰረት ከክፍያ ነፃ እንዲሆን የተደረገ ሰውን በሚመለከት ተፈፃሚ አይሆንም፤

፮/ በዚህ ደንብ መሠረት በይለፍ ሰነድ ወደ አገር ለመመለስ የሚጠይቅና የመክፍል አቅም የሌለው ኢትዮጵያዊ ከክፍያ ነፃ ይሆናል፤ ዝርዝሩ አገልግሎቱ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡

፯/ ለልዩ አገልግሎት የተቀመጠውን ክፍያ መክፈል የሚችሉ ሆነው በጤና ችግር ምክንያት ወደ ተቋሙ መጥተው አገልግሎት ማግኘት ለማይችሉ ለልዩ አገልግሎት የተቀመጠውን ክፍያ እንዲከፍሉ በማድረግ አገልግሎት ፈላጊዎች በሚገኙበት ቦታ በመሄድ አገልግሎቱን እንዲያገኙ ያደርጋል፤

- 3/ Subject to the provisions of Sub-Articles (1) and (2) of this Article, the service shall in addition to the transportation fee, charge a fee for the special service it provides by the delivery of a printed passport, travel document or passport to the location of the service applicant as set out in the schedule attached to this Regulation.
- 4/ If an error found on a travel document, residence permit, identity card, or civil registration certificate was caused by the act of the service, such error shall be corrected free of charge.
- 5/ Fees payable under this Regulation shall not be applicable to a person who is exempted from payment in accordance with the law or treaties;
- 6/ An Ethiopian returning from abroad and applying for a laissez-passer shall be exempted from payment of fees thereof where he is unable to afford it. The details shall be determined by a Directive to be issued by the Service;
- 7/ Clients who afford to pay the fee set for special services but are unable to come to the Service to receive the service due to health problems shall be allowed to pay the prescribed special service fee and receive the service at their respective locations;

፳/ ለልዩ አገልግሎት የተቀመጠውን ክፍያ የመክፈል አቅም የሌላቸው ሆነው በጤና ችግር ምክንያት ወደ ተቋሙ መጥተው አገልግሎት ማግኘት ለማይችሉ ተገልጋዮች አገልግሎቱ ለመደበኛ አገልግሎት የተቀመጠውን ክፍያ በማስከፈል አገልግሎት ፈላጊዎች በሚገኙበት ቦታ በመሄድ አገልግሎቱን እንዲያገኙ ያደርጋል፤ ዝርዝር አፈፃፀሙ አገልግሎቱ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፤ ፱/ የአገልግሎቱ ሰራተኞች ለመደበኛ የተቀመጠውን የአገልግሎት ክፍያ በመፈፀም በልዩ ሁኔታ በአስቸኳይ ሊስተናገዱ ይችላሉ፤ ዝርዝር አፈፃፀሙ አገልግሎቱ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፤ ፲/ የወርቃማ ሺዛ እንዲሁም የአጭር ጊዜ ቆይታ ወይም እስቶፕ ኦቨር ፓኬጅ ዝርዝር አፈፃፀም አገልግሎቱ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል። ፲፩/ ከዚህ ደንብ ጋር የተያያዙት አባሪዎች የደንቡ አካል ናቸው፡፡	8/ Clients who cannot afford to pay the fee set for special services and who are also unable to come to the Service to receive the service due to health problems shall be allowed to receive the service at their respective locations by paying the fee prescribed for regular services; The details shall be determined by a Directive to be issued by the Service; 9/ Employees of the service may be treated urgently and in a special manner by paying the fee set for regular service. The details shall be determined by a Directive to be issued by the Service; 10/ The details of the Short-Term Stay or Stopover Package and of the Golden Visa shall be determined by a Directive to be issued by the Service. 11/ The annexes attached to this regulation are part of the regulation.
፭. የተሻሩ እና ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች ፩/ በኢ.ሚ.ግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ለሚሰጡ አገልግሎቶች የሚከፈል የአገልግሎት ክፍያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፶/፪ሺ፲፮ በዚህ ደንብ ተሸሯል፡፡ ፪/ የኢ.ሚ.ግሬሽን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፲፱/፩ሺ፱፻፺ አንቀጽ ፲፩ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል-ተራ (ሠ) እና አንቀጽ ፴፪ ድንጋጌዎች በዚህ ደንብ ተሸረዋል፡፡ ፫/ ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣ መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡	5. Repealed Laws 1/ The fee rates payable for the Services provided by the Immigration and Nationality Service Council of Ministers Regulation No.550/2024 is hereby repealed. 2/ Article 11 Sub-Articles (1) Paragraph (e) and Article 32 Council of Ministers immigration Regulation No.114/2004 is hereby repealed. 3/ Any Regulation, Directive or customary practice that is inconsistent with this Regulation shall not apply to matters covered by this Regulation.

፮. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ
ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ የካቲት ፲፯ ቀን ፪ሺ፲፰ ዓ.ም

አብይ አህመድ (ዶር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

6. Effective Date

This Regulation shall enter into force on the
date of its publication in the Federal Negarit
Gazette.

Done at Addis Ababa, On this 24th Day
of February, 2026

ABIY AHMED (DR)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA